

ያንዳርጋቸው ፖለቲካዊ ሸፍጥ

የኢዜማ አሸከርካሪ (brains behind) ነው የሚባለው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በጠቢያ ውስጥ አሮሞ፣ ትግሬ፣ ሱማሌ ፣ አገው፣ ቅማንት ወዘተ. እንጅ አማራ የሚባል ብሔር የለም የሚባለውን እሱ ራሱ ከጻፈው መጽሐፍ ጋር ፍጹም የሚቃረነውን የፀራማሮች መሠረተቢስ እንቶ ፈንቶ እንደወረደ ፈንቶታል። የዚህን መሠረተቢስ እንቶ ፈንቶ አመክንዮ (reasoning) እንከተል ብንል እንግሊዘኛ የአንግሎውች (Angles)፣ የሳክሶኖች (Saxons)፣ እና የሌሎች ቱቶኒክ ጎሳዎች (teutonic tribes) ጭምቅ ውጤት ስለሆነ እንግሊዘኛ (English) የሚባል ዘር የለም ከሚል አስቂኝ ድምዳሜ ላይ እንምንደርስ የእንግሊዝ ዜግነት ያለው አንዳርጋቸው አይጠፋውም። ስለዚህም መሠረታዊው ጥያቄ እንቶ ፈንቶውን ያምንበታል አያምንበትም ሳይሆን፣ ባሁኑ ጊዜ ለምን ፈነተተው የሚለው ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው?

አንዳርጋቸውና ብርሃኑ የኢሕአፓ ሰዎች (ኢሕአፎዎች) ናቸው። ባበርካታ የኢሕአፎዎች ዘንድ ደግሞ ወደ ስልጣን የሚያመራ እስከሆነ ድረስ የማይኬድበት መንገድ የለም። ለስልጣን ሲባል የገዛ ቤተሰብን መግደል፣ ምሁራንን መረሸን፣ ወጣቶችን ማስጨፍጨፍ፣ ሕጻናትን መማገድ፣ ዓላማን የሚያሳካ የውሸት ትርክት መፍጠር፣ አገር ማስገንጠል፣ ካገር ጠላት ጋር መመሳጠርና መተባበር፣ በጀርባ መውጋት፣ በማጅራት ማረድ የተፈቀዱ ብቻ ሳይሆኑ ግዴታዎችም ናቸው። የሂወታቸው አሌፍና ፓሌፍ (alpha and omega) ስልጣንና ስልጣን ብቻ ነው።

1. የአንዳርጋቸው ኢዜማ በትረ ስልጣን ለመጨበጥ ያቀደው በዜግነት ፖለቲካ ነው፣ ያለው አማራጭ ይሄውና ይሄው ብቻ ነው።
2. ባብዛኛው ደረጃ አሮሞዎችና ትግሬዎች በብሔርተኝነት እንጅ በዜግነት ፖለቲካ የማይምኑ አነጋውያንና ወየንቲዎች ናቸው። ከጠቢያ ትላልቅ ብሔረሰቦች (አማራ፣ አሮሞ፣ ትግሬ፣ ሱማሌ) ውስጥ ከሞላ ጎደል ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በዜግነት ፖለቲካ የሚያምነው አማራ ብቻ ነው። ጠቢያዊነት ያለ አማራ፣ አማራ ያለ ጠቢያዊነት አይታሰቡም። ጠቢያዊነት የሚጠነክረው አማራ ሲጠነክር፣ አማራ የሚጠነክረው ጠቢያዊነት ሲጠነክር ነው።
3. አሮሞ ብዙሃን (majority) ነው የሚባለው ትርክት የአነጋውያን ቅጥፈት እንደሆነና፣ የማራ ሕዝብ የአሮሞን ብቻ ሳይሆን የአሮሞንና የትግሬን ሕዝብ ድምር እንደሚበልጥ አንዳርጋቸው አሳምሮ ያውቃል። ስለዚህም ኢዜማ ስልጣን ለመያዝ የሚያስፈልገው ያብዛኛውን አማራ ድምጽ ማግኘት ብቻ ነው።
4. አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) እስከተቀናቀነው ድረስ ግን ኢዜማ ያማራን ድምጽ አብዛኛውን ቀርቶ ጥቂትም እንደማያገኝ ግልጽ ነው። ስለዚህም ኢዜማ በምርጫ ያሸንፍ ዘንድ የአብን አማራዊ መሠረት የግድ መፈራረስ አለበት። አማራ የሚባል ሕዝብ ከሌለ ደግሞ አብን ሊኖር አይችልም፣ መኖርም የለበትም።
5. ስለዚህም «አማራ የሚባል ሕዝብ የለም» የተሰኘው ያንዳርጋቸው ትርክት ሌላ ምንም ሳይሆን ከስልጣን ጥማት የመነጨ ፖለቲካዊ ሸፍጥ ነው። ለፖለቲካዊ ሸፍጥ ደግሞ ከኢሕአፎ ወዲያ ላሳር ነው። ኢህአባ አባ ደባ።
6. የአነጉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቦ ዑብይ አህመድ የሚጓዝበትን ፍኖትካርታ (roadmap) ያዘጋጀው አንዳርጋቸው መሆኑን ራሱ አንዳርጋቸው በኩራት ስሜት ነግሮናል። ስለዚህም ዑብይ አህመድ በባልደራስና በአብን ባጠቃላይ ደግሞ ባማራ ሕዝብና አመራሮች ላይ ጦርነት ያወጀው በአንዳርጋቸው መመርያ መሠረት ነው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የሰኔ 15ቱ የባሕር ዳር ጭፍጨፋ አንዳርጋቸውን በቀጥታ ይመለከተዋል ማለት ነው። ከሰኔ 15 በኋላ ደግሞ የግንቦት ሰባቱ ውሻ አበረ አዳሙ አማራዎችን የሚያሳድደው አለቃው አንዳርጋቸው ጃስ እያለው ነው ማለት ነው።
7. ኢዜማ (ማለትም ግንቦት ሰባት) አብንን ለማክሰም የሚሯሯጠው ብቸኛ የስልጣን መንገዱን ስለሚዘጋበት ነው።
8. የአነጉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቦ ዑብይ አህመድ አብንን ለማጥፋት የሚጥረው በጠቢያ ፍርስራሽ ላይ የአሮምያን አጸጌ (oromo empire) እንዳይገነባ የሚያሰናክለው የቀረው አንድ እንቅፋት አብን ብቻ በመሆኑ ነው።
9. ብአዴን አብንን የሚያዋከበው ደግሞ በውስጡ በተሰገሰጉ ግንቦት ሰባቶች፣ አነገቶች፣ ወየንቲዎችና ሆዳደሮች ነው።
10. ጎጠኞቹ ወያኔና አነግ፣ ስልጣን ጥመኛው ኢዜማ እንዲሁም የነሱ ሎሌ ብአዴን ባንድነት ተቀናብረው በጠቢያዊነት ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦሮቻቸውን መወርወራቸውን በቁርጠኝነት ተያይዘውታል።

: በፀረጦቢያ ኃይሎች የሚወረወሩበትን ጦሮች ጦቢያዊነት መቋቋም የሚችለው ደግሞ የጀርባ አጥንቱ የሆነው አማራነት ሲጠናከር ብቻ ነው። የግንቦት ሰባቱን ፊታውራሪ አቶ አንዳርጋቸውን እንደ ጦር የሚያስፈራው ደግሞ የአማራ በአማራነት መጠናከር ነው።

mesfin.arega@gmail.com